

# Psa

## Chapter 69

Amharic Interlinear

Reference: Amharic Selassie Bible

ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	1
ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	
ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	
ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	

አቤቱ፡ ወጋ እስከ ነፍሴ ደርሶብኛልና አድነኝ።

ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	2
ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	
ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	
ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	

በጥልቅ ረግረግ ጠለቅሁ መቋሚያም የለኝም። ወደ ጥልቅ ባሕር ገብሁ ማዕበልም አሰጠመኝ።

ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	3
ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	
ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	
ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	

በጨኸት ደከምሁ ጉሮሮዬም ሰለለ፤ አምላኬን ስጠብቅ ዓይኖቼ ፈዘዘ።

ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	4
ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	
ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	
ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	

በከንቱ የሚጠሉኝ ከራሴ ጠጉር በዙ፤ በዓመፅ ያሚያሳድዱኝ ጠላቶቼ በረቱ፤ በዚያን ጊዜ ያልቀማሁትን መለስሁ።

ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	5
ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	
ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	
ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	

አቤቱ፡ አንተ ስንፍናዬን ታውቃለህ፤ ኃጢአቴም ከአንተ አልተሰወረም።

ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	6
ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	
ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	
ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	

አቤቱ የሠራዊት አምላክ፡ ተስፋ የሚያደርጉህ በእኔ አይፈሩ፤ የእስራኤል አምላክ ሆይ፡ የሚሹህ በእኔ አይሰወሩ።

ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	7
ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	
ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	
ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	ገጽ	

ስለ አንተ ስድብን ታግሻለሁና፡ እፍረትም ፊቴን ሸፍናለኝና።



17 וְאֵלֶּיךָ תִּשְׁבָּעוּ מִעַבְרֵיךָ מִיָּדְךָ תִּסְתַּדֵּר וְאֵלֶּיךָ תִּשְׁבָּעוּ  
 ሁለት ለእኔ ለእኔ-ጸገቶች ምክንያቱም ለእኔ ለእኔ  
 ፩፻፶፮ quickly -ለ-እኔ -እና-distresses ምክንያቱም አገልጋይ ፊት ተደባቅቶ እል  
 H5650 H6440 H5641 H0408

ከባሪያህም ፊትህን አትሰውር፤ ተጨንቁአለሁና ፈጥነህ አድምጠኝ።

18 קָרַבְתָּ אֵלַי -נִפְשִׁי וְנִפְשִׁי  
 ባርታህ-እኔ ለእኔ ለእኔ  
 እንተ-shall-redeem ለእኔ ለእኔ ለእኔ ለእኔ  
 H6299 H0341 H4616 H5315 H0413 H7126

ነፍሴን ተመልክተህ ተቤካኝ፤ ስለ ጠላቶቼም አድነኝ።

19 אֶתְּךָ וְאֶתְּךָ וְאֶתְּךָ  
 -እና-እነሱ-shall-harass ሁሉ ፊት and-and-my-disgrace and-and-my-shame ነቀፋ ነቀፋ  
 H3605 H5048 H3639 H1322 H2781 H3045

እንተ ስድቤን እፍረቱንም ነውራለሁ፤ የሚያስጨንቁኝ ሁሉ በፊትህ ናቸው።

20 וְהִנֵּה אֶתְּךָ וְהִנֵּה אֶתְּךָ  
 አገኛ እል ተጠአሁ የለም ለእኔ ለእኔ ለእኔ ለእኔ  
 H4672 H3808 H5162 H0369 H5110 H5136 H7665 H2781

ነፍሴ ስድብን ጋሣርን ታገሠኝ፤ አስተዛዛኝም ተመኝሁ አላገኘሁም። የሚያጸናኝም አጣሁ።

21 וַיִּתְּנֵנִי וַיִּתְּנֵנִי  
 ላይ ላይ ላይ ላይ ላይ ላይ  
 vinegar-of የጣሉ -በ--የ-thirst poison for-my-food ሰጠ  
 H2558 H8248 H6772 H7219 H1267 H5414

ለመብሌ ሐሞት ሰጠኝ፤ ለጥማቴም ሆምጣጤ አጠጠኝ።

22 וְהִנֵּה אֶתְּךָ  
 ላይ ላይ ላይ ላይ ላይ ላይ  
 a-snare ሰጠም a-trap ፊት ለእኔ ለእኔ ለእኔ ለእኔ  
 H4170 H7965 H6440 H7979 H1961

ማዕዳቸው በፊታቸው ለወጥመድ ለፍዳ ለዕንቅፋት ኩህንባቸው፤

23 וְהִנֵּה אֶתְּךָ  
 ላይ ላይ ላይ ላይ ላይ ላይ  
 make-to-shake ዘወትር ወገን ላይ ላይ ላይ ላይ  
 H4571 H8548 H4975 H7200 H2821

ዓይኖቻቸው እንዲያዩ ይጨልሙ፤ ጀርባቸውም ዘወትር ይገቡጥ።

24 וְהִנֵּה אֶתְּךָ  
 ላይ ላይ ላይ ላይ ላይ ላይ  
 H5381 H0639 H2740 H2195 H8210

መዓትህን በላያቸው አፍስስ፤ የቀጣህ መቅሠፍትም ያገኛቸው።

25 וְהִנֵּה אֶתְּךָ  
 ላይ ላይ ላይ ላይ ላይ ላይ  
 H3427 H1961 H0408 H0168 H8074 H2918 H1961

ማደሪያቸው በረሃ ኩህን፤ በድንኳኖቻቸውም የሚቀመጥ አይገኝ፤

26 וְהִנֵּה אֶתְּךָ  
 ላይ ላይ ላይ ላይ ላይ ላይ  
 H4341 H0413 H7291 H5221

እንተ የቀሠፍኸውን እነርሱ አሳደደዋልና፤ በቀጥሎም ላይ ጥዝጣዜ ጨመሩብኝ።

27 וְהִנֵּה אֶתְּךָ  
 ላይ ላይ ላይ ላይ ላይ ላይ  
 H6666 H0935 H0408 H5771 H5771 H5414

በኃጢአታቸው ላይ ኃጢአትን ጨምረዋቸው፤ በጽድቅም አይገቡ።

יְהִי כְּכֹּבֹדוֹ : אֵל-לֹא יִצְדִּיקוּ עַם וְעַם יִמְנָן רַבּוֹתַי וְיִמְנָן 28  
ጸፊ አል ጸድቅ -ከ-ጋር ሕይወት መጽሐፍ አድጠላለሁ  
[H3789](#) [H0408](#) [H6662](#)

ከሕያዋን መጽሐፍ ይደምሱሱ፤ ከጸድቃንም ጋር አይጻፉ።

יְהִי כְּכֹבֹדוֹ : יִשְׁעֵי יְהוָה וְיִשְׁעֵי יְהוָה וְיִשְׁעֵי יְהוָה 29  
ነበረ-too-high አምላክ ማዳንህ የሚያመኑ poor እኔ  
[H7682](#) [H0430](#) [H3444](#) [H3510](#) [H6041](#) [H0589](#)

እኔ ችግረኛና ቀስለኛ ነኝ፤ አቤቱ፣ የፊትህ መድኃኒት ይቀበለኝ።

תְּהֵאֵתָּהּ : בְּתוֹכָהּ וְיִשְׁעֵי יְהוָה וְיִשְׁעֵי יְהוָה 30  
thanksgiving ያድግ -እና-በ-ዘፈን አምላክ ስም ስም -እና-አመሰግናለሁ  
[H8426](#) [H1431](#) [H0430](#) [H8034](#)

የእግዚአብሔርን ስም በዝምሬ አመሰግናለሁ፤ በምስጋናም ከፍ ከፍ አደርገዋለሁ።

וְיִתְבַּב : סִבְבֵּי מְרַבֵּן מְרַבֵּן מְרַבֵּן 31  
dividing shone ወይፈን በሬ እግዚአብሔር ይረባል  
[H6536](#) [H7160](#) [H6499](#) [H7794](#) [H3068](#) [H3190](#)

ቀንድና ጥፍር ካበቀለ ከአምቦሳ ይልቅ እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘዋል።

וְיִתְבַּב : וְיִתְבַּב : וְיִתְבַּב : וְיִתְבַּב : 32  
ልቤ ፍረ አምላክ ይጠየቃል ተደሰተ humble አየ  
[H3824](#) [H2421](#) [H0430](#) [H1875](#) [H8055](#) [H6035](#) [H7200](#)

ችግረኞች ያያሉ ደስ ይላቸዋል፤ እግዚአብሔርን ፈልጉ ሕያዋንም ሁኑ።

וְיִתְבַּב : וְיִתְבַּב : וְיִתְבַּב : וְיִתְבַּב : 33  
-እና-ናቀ አል (እስረኞች-የ) )את( እግዚአብሔር needy -ወደ ስም ምክንያቱም  
[H0959](#) [H3808](#) [H0615](#) [H0853](#) [H3068](#) [H0034](#) [H0413](#) [H8085](#)

እግዚአብሔር ችግረኞችን ሰምቶአልና፤ እስረኞቹንም አልናቀምና።

וְיִתְבַּב : וְיִתְבַּב : וְיִתְבַּב : וְיִתְבַּב : 34  
-በ-እነሱ ተንቀሳቃሽ ሁሉ ባሕር ምድር ሰማያት -እና-አመሰግናለሁ  
[H7430](#) [H3605](#) [H3220](#) [H0776](#) [H8064](#)

ሰማይና ምድር ባሕርም በእርስዎም የሚንቀሳቀስ ሁሉ ያመሰግኑታል።

וְיִתְבַּב : וְיִתְבַּב : וְיִתְבַּב : וְיִתְבַּב : 35  
ወረሰ እዚያ ፍረ ይሁዳ ከተማ ሠራ ጽዮን አዳናቸው አምላክ ምክንያቱም  
[H3423](#) [H8033](#) [H3427](#) [H3063](#) [H1129](#) [H6726](#) [H3467](#) [H0430](#)

እግዚአብሔር ጽዮንን ያድናታልና፤ የይሁዳንም ከተሞች ይሠራልና፤ በዚያም ይቀመጣሉ ይወርሱአትማል።

וְיִתְבַּב : וְיִתְבַּב : וְיִתְבַּב : וְיִתְבַּב : 36  
-በ-ወሰጡ ኑር ስም ወደደ እንተ-shall-inherit አገልጋይ ዘር  
[H7931](#) [H8034](#) [H0157](#) [H5157](#) [H5650](#) [H2233](#)

የባሪያዎቹ ዘር ይኖሩባታል። ስሙንም የሚወድዱ በዚያ ይቀመጣሉ።